

የእርስዎ መብቶች

Your Rights

ከመተው፣ ጥቃት፣ የገንዘብ ብዝበዛ እና ቸልተኝነት ነጻ የመሆን መብት አለዎት። የመተው፣ ጥቃት፣ የገንዘብ ብዝበዛ እና ቸልተኝነት ተሞክሮ ካለዎት የሚከተሉት መብቶች አሉዎት፡

1. ለማህበራዊ እና ጤና አገልግሎት መምሪያ እንዲሁም ለህግ አስከባሪ ጥቆማ መድረግ እና ለምርመራው ይጠቅማል ብለው የሚያስቡትን ማንኛውንም መረጃ መስጠት፣ በተጨማሪ አስፈላጊ መረጃ አለው ብለው የሚያምኑትን ማንኛውንም ሰው መጠቀም፡፡
2. መተው፣ ጥቃት፣ የገንዘብ ብዝበዛ እና ቸልተኝነትን በመጠቀምዎት ወይም ለጥቆማው ምክንያት በመሆንዎት ከበቀል ነጻ መሆን፡፡
3. ክብርዎት መጠበቅ እና ስነ-ስርዓት ባለው ቋንቋ የመግባባት፡፡
4. ጥቆማ ሲያደርጉ እንዲሁም በምርመራ እና በአስተዳደራዊ ሂደቶች ወቅት ማድረግ ለማይችሉት ሁኔታዎች በቂ መጠለያ ማግኘት፡፡
5. የመተው፣ ጥቃት፣ የገንዘብ ብዝበዛ እና ቸልተኝነት ያደረሱብዎትን ማንኛውም ሰው ቤትዎት ውስጥ እንዳይቆይ፣ ከእርስዎ ጋር እንዳይገናኝ ወይም ገንዘብዎትን እና ንብረትዎን እንዳይገኝ የሚያደርግ ትዕዛዝ መጠየቅ፡፡
6. ከ DSHS መረጃ ማግኘት እንዲሁም የሚከራከር፣ የሚመረምር ወይም እርምጃ የሚወስድ የሌላ ኤጀንሲ ጥቆማ ማግኘት፡፡
7. ስለምርመራው፣ ሂደቱ፣ የፍርድቤት እርምጃዎች እና ውጤቶችን እርስዎ ተጠቂ የሆኑበትን ጉዳይ ከያዘው ኤጀንሲ ማወቅ፡፡
8. ደህንነቱ የተጠበቀ እቅድ፣ ምርመራ እና አቤቱታ መስማት ሂደት ላይ እገዛ ለማግኘት ለክርክር እና የህግ እገዛ ጥቆማ መጠየቅ፡፡
9. ስለምርመራ ወይም ሂደቶች በመደበኛ ወይም ያለመደበኛ ሂደት ለ DSHS ቅሬታ ማቅረብ እና ፈጣን ምላሽ ማግኘት፡፡

ስለጥቃት፣ መተው፣ ቸልተኝነት፣ ራስ-ሰለመተው ወይም የገንዘብ ብዝበዛ ጥቆማ ለማድረግ ወይም መረጃ ለመጠየቅ በሚከተለው ይደውሉ፡

1-866-EndHarm (1-866-363-4276)

ድምጽ/TTY መገኛ 1-800-737-7931

ጥቆማ ለማድረግ ወይም መረጃ ለመጠየቅ ወደ የአካባቢው የ APS መቀበያ ጽ/ቤት ይዘወራሉ፡፡

የአካባቢያዊ መገኛ መረጃ፡